

ሀብት አስመዝጋቢው ማነው?

- ✓ የህዝብ ተመራጮች፤
- ✓ የመንግስት ተሟዋቾች፤
- ✓ የስራ ኃላፊዎች፤
- ✓ የመንግስት ሰራተኞች እና የእነዚህን ቤተሰቦች ይመለከታል፡፡

የሚመዘገበው ሀብት የትኛው ነው?

- ሀ. የማይንቀሳቀስ ሀብት ህንጻ/ ቤት/የቤት መስሪያ ባዶ ቦታ፤ ከኢንቨስትመንት ጋር የተያያዘና ለእርሻ የሚውል የመሬት ይዞታ፤ የንግድ ድርጅት
- ለ. የማይንቀሳቀስ ሀብት ተሽከርካሪ፤ የግንባታና የግብርና መሳሪያዎች፤ ወደ ገንዘብ የሚለወጥ ጌጣጌጥና የከበረ ማዕድን፤ የአዕምሮ ሀብቶች፤ የእንሰሳት እርባታ ወዘተ...
- ሐ. ልዩ ልዩ የገቢ ምንጮች ከውጭ ሀገር የተገኘ ገቢ፤ ከንግድ፤ ከአክሲዮን/ከቦንድ ገቢ፤ ከቁጠባ፤ ከእድል ሎተሪ፤ ከኪራይ
- መ. በሀገሪቱ መንግድ የሚከፈሉ ዕዳዎች

የማይመዘገበው ሀብት የትኛው ነው?

- ✓ በውርስ ተገኝቶ ያልተከፋፈለ ሀብት፤
- ✓ የቤት ቁሳቁሶችና የግል መገልገያ እና ከጡረታ የሚገኝ ገቢ

የምዝገባ ጊዜ ሊራዘም የሚችልባቸው ሁኔታዎች

- ✓ ሀብት አስመዝጋቢው ለተወሰነ ጊዜ ታሞ የቆየ ከሆነ እና ህመሙ በሀኪም በተረጋገጠ የህክምና ማስረጃ የተደገፈ ከሆነ፤
- ✓ ሀብት አስመዝጋቢው ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ማለትም በእስር፤ በሀዘን፤ በወሊድ ምክንያት፤ ለስራ ጉዳይ ወይም ለስልጠና ወደ ውጭ ሀገር በመሄዱ ወይም በሀገር ውስጥ ስልጠና ምክንያት ከመደበኛ የስራ ገቢታው ውጭ ሆኖ የቆየ ከሆነ፤

የተመዘገበ መረጃ ትክክለኛነት መቼ እና እንዴት ይጣራል?

- ✓ ጥቆማ ሲቀርብ፤
- ✓ የወንጀል ምርመራ በሌላ አካል ተጀምሮ ጥያቄ ሲቀርብ፤
- ✓ የተመዘገበው መረጃ ትክክለኛነት ለመጠራጠር በኮሚሽኑ
- ✓ በቂ ምክንያት ሲኖር ኮሚሽኑ እንደ መደበኛ ስራ ናሙና ወስዶ ይሰራል፡፡

ሀብት አለማስመዝገብ ምን ምን ቅጣቶችን ያስከትላል?

- ✓ በመደበኛ ወይንም በተራዘመለት የማስመዝገቢያ ጊዜ ያላስመዘገበ ሰው ብር 1,000.00 ከፍሎ በ5 ቀናት ውስጥ ሊያስመዘገብ ይችላል፡፡
- ✓ ሙሉ በሙሉ ለማስመዝገብ ፈቃደኛ ያልሆነ ሰው በወንጀል ሀግ አንቀጽ 419/2 ድንጋጌ አፈጻጸም ያፈራው ሀብት ሁሉ ምንጩ እንዳልታወቀ ንብረት ሆኖ በህግ ሊያስጠይቀው ይችላል፡፡
- ✓ ማስረጃዎች ካልቻሉ ንብረቱ ይወረሳል፤ እስከ 5 አመት በሚደርስ እስራትም ሊቀጣ ይችላል፤
- ✓ እንደ መስሪያ ቤቱ አሰራርና ውስጠ ደንብ መሰረት አስተዳደራዊ እርምጃዎች ሊወሰዱበት ይችላል፡፡

በስነ ምግባር ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት እና በሀብት ምዝገባ ዳይሬክቶሬት የተዘጋጀ

አድራሻ
በአራዳ ከ/ከ ወረዳ 1 ቸርቸል 145 ትንሳኤ ህንጻ 4ተኛ ፎት

ጥቆማ ለመስጠት
የነፃ ስልክ መስመር
8887

እንዲሁም በመስመር ስልክ
011 126 61 87
011 126 61 72

Addis Ababa Ethics and Anti-Corruption -ፀረ ሙስና

Addis Ababa Ethics Media
aanticorruption@gmail.co



በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር
የሥነ-ምግባርና የፀረ ሙስና ኮሚሽን

በሀብት ማሳወቂያና ማስመዝገቢያ
አዋጅ ቁጥር 668/2002 ላይ የተዘጋጀ

ሙስና ስጋት የማይሆንባት አዲስ አበባን
እንፈጥራለን!

ህዳር 2016 ዓ.ም
አዲስ አበባ



የኮሚሽኑ ራዕይ፣ ተልዕኮዎች፣ እሴቶች እና ዓላማዎች

ራዕይ

በ2025 ሙስና ለከተማ አስተዳደሩ ልማት እና መልካም አስተዳደር እንቅፋት ከማይሆንበት ደረጃ ማድረስ

ተልዕኮ

አግባብነት ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር የሥነ-ምግባር እና የፀረ-ሙስና ትምህርት በማስፋፋት የአሰራር ስርዓትን በማጥናትና እንዲሻሻሉ በማድረግ፣ ሙስናና ብልሹ አሰራርን በመከላከል በመንግስት አሰራር ግልፅነትና ተጠያቂነት እንዲሰፍን ማድረግ፤

እሴቶች

- ታማኝነት
- ግልፅኝነት
- ተጠያቂነት
- አብሮነት
- በፅናት መታገል
- አሳታፊነት
- ፍትሃዊነት

የሀብት ማሳወቂያና ማስመዝገቢያ አዋጅ ቁጥር 668/2002 የተዘጋጀ

የአዋጁ ዓላማ

1. በመንግስት አሰራር ወስጥ ግልፅነትና ተጠያቂነትን ለማስፈን፤
2. ሙስናና ብልሹ አሰራርን ለመከላከልና መልካም አስተዳደርን ለማስፈን፤
3. የመንግስት የሥራ ኃላፊነት እና የግል ጥቅም ሳይቀላቀሉ በየራሳቸው መንገድ የሚመሩበትን ሥርዓት በመዘርጋት ሊፈጠር የሚችለውን የጥቅም ግጭት ለማስወገድ

የሃብት ማሳወቂያና ማስመዝገቢያ ህግ ጥቅሞች

- ሀ/ ሙስናን አስቀድሞ የመከላከል (preventive function)
- ለ/ የሙስና ወንጀል ምርመራ ለማቀላጠፍ (Investigative function)
- ሐ/ የሀዘብ አመኔታን እንደሁኔታው መፍጠርና ማጠናከር (preventive function Trust building functions, image)

የሌሎች ሀገሮች ተሞክሮ

1. የመንግስት ባለስልጣን ሀብት ብቻ የመመዝገብ ዘዴ፤
2. የመንግስት ባለስልጣናትንና የመንግስት ሰራተኞችን ሀብት የመመዝገብ ዘዴ፤
3. የመንግስት ባለስልጣናት፣ የመንግስት ሰራተኞች፣ የእነዚህን ቤተሰቦች እና የቅርብ ቤተሰቦች ሀብት የመመዝገብ ዘዴ፤
4. የሁሉንም ዜጋ ሀብት የመመዝገብ ዘዴ ናቸው፡፡

የሀብት ምዝገባ አይነቶች

ሀ. የመጀመሪያ ምዝገባ

ማንኛውም ተጂሚ ተመራጭ ወይም የሚመለከተው የመንግስት ሰራተኛ እንደ ተሾመ፣ እንደ ተመረጠ፣ እንደ ተመደበ ወይም እንደ ተቀጠረ ሀብቱንና የገቢ ምንጩን የሚያስመዘግበበት ምዝገባ ማለት ነው፡፡

ለ. የእድሳት ምዝገባ

እንደ ሀብት አስመዝጋቢ ሀብቱን ካስመዘገበ ሁለት አመትና ከዚያ በላይ ከሆነ የሚደረግ ምዝገባ ማለት ነው፡፡

ሐ. አገልግሎት የማቋረጥ ምዝገባ

ማንኛውም ሀብት አስመዝጋቢ ሀብቱን ካስመዘገበ ከ6 ወርና ከዚያ በላይ ሲሰራ ቆይቶ በማንኛውም ምክንያት/ሁኔታ መስሪያ ቤቱን ለቆ ሲወጣ የሚደረግ ምዝገባ ማለት ነው፡፡

መ. አገልግሎት ካቋረጡ ከ2 አመት በኋላ የሚደረግ ምዝገባ

እንደ በጡረታ የተሰናበተ ወይም ሙሉ በሙሉ ከመንግስት ስራ የተሰናበተ ሀብት አስመዝጋቢ ካቋረጠ ከ2 አመት በኋላ የሚደረግ ምዝገባ ማለት ነው፡፡

ፀረ-ሙስና

